



STREAM RESTORATION CURVE DATA

<i>PI Sta 10+07.44</i> $\Delta = 39^{\circ} 50' 00.0''$ (RT) <i>D = 572' 57' 28.1''</i> <i>L = 6.95'</i> <i>T = 3.62'</i> <i>R = 10.00'</i>	<i>PI Sta 10+21.91</i> $\Delta = 78^{\circ} 05' 00.0''$ (LT) <i>D = 458' 21' 58.4''</i> <i>L = 17.04'</i> <i>T = 10.14'</i> <i>R = 12.50'</i>	<i>PI Sta 10+44.10</i> $\Delta = 87^{\circ} 15' 00.0''$ (RT) <i>D = 381' 58' 18.7''</i> <i>L = 22.84'</i> <i>T = 14.30'</i> <i>R = 15.00'</i>	<i>PI Sta 11+07.30</i> $\Delta = 138^{\circ} 45' 00.0''$ (LT) <i>D = 297' 38' 25.5''</i> <i>L = 46.62'</i> <i>T = 51.15'</i> <i>R = 19.25'</i>	<i>PI Sta 11+51.93</i> $\Delta = 144^{\circ} 55' 00.0''$ (RT) <i>D = 388' 26' 45.5''</i> <i>L = 37.31'</i> <i>T = 46.66'</i> <i>R = 14.75'</i>	<i>PI Sta 11+64.55</i> $\Delta = 94^{\circ} 30' 00.0''$ (LT) <i>D = 318' 18' 35.6''</i> <i>L = 29.69'</i> <i>T = 19.47'</i> <i>R = 18.00'</i>	<i>PI Sta 12+29.14</i> $\Delta = 149^{\circ} 00' 00.0''$ (RT) <i>D = 402' 04' 32.3''</i> <i>L = 37.06'</i> <i>T = 51.38'</i> <i>R = 14.25'</i>	<i>PI Sta 12+73.61</i> $\Delta = 143^{\circ} 00' 00.0''$ (LT) <i>D = 318' 18' 35.6''</i> <i>L = 44.92'</i> <i>T = 53.80'</i> <i>R = 18.00'</i>
<i>PI Sta 13+21.71</i> $\Delta = 146^{\circ} 10' 00.0''$ (RT) <i>D = 369' 39' 00.7''</i> <i>L = 39.54'</i> <i>T = 50.96'</i> <i>R = 15.50'</i>	<i>PI Sta 13+14.03</i> $\Delta = 26^{\circ} 50' 00.0''$ (LT) <i>D = 498' 13' 27.0''</i> <i>L = 5.39'</i> <i>T = 2.74'</i> <i>R = 11.50'</i>	<i>PI Sta 13+20.92</i> $\Delta = 32^{\circ} 30' 00.0''$ (LT) <i>D = 954' 55' 46.8''</i> <i>L = 3.40'</i> <i>T = 1.75'</i> <i>R = 6.00'</i>	<i>PI Sta 13+60.65</i> $\Delta = 123^{\circ} 00' 00.0''$ (LT) <i>D = 309' 42' 24.9''</i> <i>L = 39.71'</i> <i>T = 34.07'</i> <i>R = 18.50'</i>	<i>PI Sta 14+42.85</i> $\Delta = 158^{\circ} 30' 00.0''$ (RT) <i>D = 402' 04' 32.3''</i> <i>L = 39.42'</i> <i>T = 75.06'</i> <i>R = 14.25'</i>	<i>PI Sta 38+48.83</i> $\Delta = 179^{\circ} 05' 00.0''$ (LT) <i>D = 293' 49' 28.2''</i> <i>L = 60.95'</i> <i>T = 2,437.62'</i> <i>R = 19.50'</i>	<i>PI Sta 16+26.89</i> $\Delta = 168^{\circ} 00' 00.0''$ (RT) <i>D = 358' 05' 55.0''</i> <i>L = 46.91'</i> <i>T = 152.23'</i> <i>R = 16.00'</i>	<i>PI Sta 15+27.49</i> $\Delta = 27^{\circ} 35' 00.0''$ (LT) <i>D = 301' 33' 24.2''</i> <i>L = 9.15'</i> <i>T = 4.66'</i> <i>R = 19.00'</i>
<i>PI Sta 15+85.26</i> $\Delta = 79^{\circ} 20' 00.0''$ (LT) <i>D = 109' 08' 05.3''</i> <i>L = 72.69'</i> <i>T = 43.53'</i> <i>R = 52.50'</i>	<i>PI Sta 16+36.81</i> $\Delta = 115^{\circ} 05' 00.0''$ (RT) <i>D = 636' 37' 11.2''</i> <i>L = 18.08'</i> <i>T = 14.15'</i> <i>R = 9.00'</i>	<i>PI Sta 16+50.64</i> $\Delta = 41^{\circ} 15' 00.0''$ (LT) <i>D = 301' 33' 24.2''</i> <i>L = 13.68'</i> <i>T = 7.15'</i> <i>R = 19.00'</i>	<i>PI Sta 16+64.36</i> $\Delta = 68^{\circ} 25' 00.0''$ (RT) <i>D = 716' 11' 50.1''</i> <i>L = 9.55'</i> <i>T = 5.44'</i> <i>R = 8.00'</i>	<i>PI Sta 16+96.31</i> $\Delta = 50^{\circ} 00' 00.0''$ (LT) <i>D = 186' 19' 39.9''</i> <i>L = 26.83'</i> <i>T = 14.34'</i> <i>R = 30.75'</i>	<i>PI Sta 17+35.03</i> $\Delta = 102^{\circ} 00' 00.0''$ (LT) <i>D = 318' 18' 35.6''</i> <i>L = 32.04'</i> <i>T = 22.23'</i> <i>R = 18.00'</i>	<i>PI Sta 18+29.33</i> $\Delta = 147^{\circ} 00' 00.0''$ (RT) <i>D = 375' 42' 36.1''</i> <i>L = 39.13'</i> <i>T = 51.48'</i> <i>R = 15.25'</i>	<i>PI Sta 18+88.52</i> $\Delta = 147^{\circ} 20' 00.0''$ (LT) <i>D = 293' 49' 28.2''</i> <i>L = 50.14'</i> <i>T = 66.54'</i> <i>R = 19.50'</i>
<i>PI Sta 19+13.97</i> $\Delta = 126^{\circ} 40' 00.0''$ (RT) <i>D = 337' 02' 02.4''</i> <i>L = 37.58'</i> <i>T = 33.85'</i> <i>R = 17.00'</i>	<i>PI Sta 19+35.67</i> $\Delta = 76^{\circ} 00' 00.0''$ (LT) <i>D = 381' 58' 18.7''</i> <i>L = 19.90'</i> <i>T = 11.72'</i> <i>R = 15.00'</i>	<i>PI Sta 19+60.22</i> $\Delta = 94^{\circ} 30' 00.0''$ (RT) <i>D = 416' 41' 47.7''</i> <i>L = 22.68'</i> <i>T = 14.87'</i> <i>R = 13.75'</i>	<i>PI Sta 20+27.12</i> $\Delta = 145^{\circ} 00' 00.0''$ (LT) <i>D = 318' 18' 35.6''</i> <i>L = 45.55'</i> <i>T = 57.09'</i> <i>R = 18.00'</i>	<i>PI Sta 20+57.63</i> $\Delta = 131^{\circ} 30' 00.0''$ (RT) <i>D = 381' 58' 18.7''</i> <i>L = 34.43'</i> <i>T = 33.30'</i> <i>R = 15.00'</i>	<i>PI Sta 20+84.77</i> $\Delta = 95^{\circ} 30' 00.0''$ (LT) <i>D = 327' 24' 16.0''</i> <i>L = 29.17'</i> <i>T = 19.27'</i> <i>R = 17.50'</i>	<i>PI Sta 21+35.45</i> $\Delta = 132^{\circ} 15' 00.0''$ (RT) <i>D = 369' 39' 00.7''</i> <i>L = 35.78'</i> <i>T = 35.02'</i> <i>R = 15.50'</i>	<i>PI Sta 22+08.78</i> $\Delta = 148^{\circ} 15' 00.0''$ (LT) <i>D = 286' 28' 44.0''</i> <i>L = 51.75'</i> <i>T = 70.33'</i> <i>R = 20.00'</i>
<i>PI Sta 22+24.15</i> $\Delta = 115^{\circ} 30' 00.0''$ (RT) <i>D = 286' 28' 44.0''</i> <i>L = 40.32'</i> <i>T = 31.70'</i> <i>R = 20.00'</i>	<i>PI Sta 22+50.19</i> $\Delta = 69^{\circ} 00' 00.0''$ (LT) <i>D = 467' 43' 14.3''</i> <i>L = 14.75'</i> <i>T = 8.42'</i> <i>R = 12.25'</i>	<i>PI Sta 22+76.77</i> $\Delta = 90^{\circ} 00' 00.0''$ (RT) <i>D = 409' 15' 20.0''</i> <i>L = 21.99'</i> <i>T = 14.00'</i> <i>R = 14.00'</i>	<i>PI Sta 23+33.59</i> $\Delta = 138^{\circ} 45' 00.0''$ (LT) <i>D = 318' 18' 35.6''</i> <i>L = 43.59'</i> <i>T = 47.82'</i> <i>R = 18.00'</i>	<i>PI Sta 23+64.86</i> $\Delta = 117^{\circ} 25' 00.0''$ (RT) <i>D = 301' 33' 24.2''</i> <i>L = 38.94'</i> <i>T = 31.26'</i> <i>R = 19.00'</i>	<i>PI Sta 23+92.46</i> $\Delta = 84^{\circ} 35' 00.0''$ (LT) <i>D = 327' 24' 16.0''</i> <i>L = 25.83'</i> <i>T = 15.92'</i> <i>R = 17.50'</i>	<i>PI Sta 24+18.18</i> $\Delta = 85^{\circ} 00' 00.0''$ (RT) <i>D = 402' 04' 32.3''</i> <i>L = 21.14'</i> <i>T = 13.06'</i> <i>R = 14.25'</i>	<i>PI Sta 24+40.90</i> $\Delta = 72^{\circ} 15' 00.0''$ (LT) <i>D = 375' 42' 36.1''</i> <i>L = 19.23'</i> <i>T = 11.13'</i> <i>R = 15.25'</i>
<i>PI Sta 24+80.67</i> $\Delta = 100^{\circ} 50' 00.0''$ (RT) <i>D = 243' 48' 42.6''</i> <i>L = 41.36'</i> <i>T = 28.42'</i> <i>R = 23.50'</i>	<i>PI Sta 25+20.60</i> $\Delta = 94^{\circ} 00' 00.0''$ (LT) <i>D = 276' 07' 27.3''</i> <i>L = 34.04'</i> <i>T = 22.25'</i> <i>R = 20.75'</i>	<i>PI Sta 25+46.25</i> $\Delta = 69^{\circ} 00' 00.0''$ (RT) <i>D = 432' 25' 15.5''</i> <i>L = 15.96'</i> <i>T = 9.11'</i> <i>R = 13.25'</i>	<i>PI Sta 25+75.00</i> $\Delta = 93^{\circ} 45' 00.0''$ (LT) <i>D = 337' 02' 02.4''</i> <i>L = 27.82'</i> <i>T = 18.15'</i> <i>R = 17.00'</i>	<i>PI Sta 26+48.20</i> $\Delta = 151^{\circ} 35' 00.0''$ (RT) <i>D = 402' 04' 32.3''</i> <i>L = 37.70'</i> <i>T = 56.28'</i> <i>R = 14.25'</i>	<i>PI Sta 29+03.02</i> $\Delta = 171^{\circ} 50' 00.0''$ (LT) <i>D = 297' 38' 25.5''</i> <i>L = 57.73'</i> <i>T = 269.65'</i> <i>R = 19.25'</i>	<i>PI Sta 27+50.72</i> $\Delta = 145^{\circ} 45' 00.0''$ (RT) <i>D = 363' 46' 57.8''</i> <i>L = 40.07'</i> <i>T = 51.12'</i> <i>R = 15.75'</i>	<i>PI Sta 27+71.77</i> $\Delta = 117^{\circ} 15' 00.0''$ (LT) <i>D = 322' 47' 35.2''</i> <i>L = 36.32'</i> <i>T = 29.11'</i> <i>R = 17.75'</i>
<i>PI Sta 28+50.83</i> $\Delta = 159^{\circ} 25' 00.0''$ (RT) <i>D = 458' 21' 58.4''</i> <i>L = 34.78'</i> <i>T = 68.84'</i> <i>R = 12.50'</i>	<i>PI Sta 29+32.80</i> $\Delta = 161^{\circ} 00' 00.0''$ (LT) <i>D = 297' 38' 25.5''</i> <i>L = 54.09'</i> <i>T = 115.03'</i> <i>R = 19.25'</i>	<i>PI Sta 29+15.96</i> $\Delta = 100^{\circ} 18' 00.0''$ (RT) <i>D = 395' 08' 35.9''</i> <i>L = 25.38'</i> <i>T = 17.37'</i> <i>R = 14.50'</i>					

8/17/99

REVISIONS

07_JUN-2004_08x41
 R:\R-2417bb\10-04\REV\PROJ\2417bb-RDY_s2a1.dgn
 11/13/04